

**ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀና ስጥናት ብቻ የሚውል መረጃ**

የመረጃ ስብሰባው ስም	የቀበሌው ስም _____	የቤተሰብ መስደ ቁጥር:_____
የተቆጣጣሪው ስም	የቤት ቁጥር _____	የእናት መስደ ቁጥር_____
የተቆጣጣሪው ፊርማ:		የህፃን/ኗ መስደ ቁጥር_____
የመጀመሪያው 7-ብኝት ውጤት	1 ተጠናቋል 2 በቤት የሱም 3 ፍቃደኛ እልቻኑም 4 ተቋርጧል	ተሰዋጭ የቃስመጠይቅ ቀጠሮ የተያዘበት ቀን:
የሁለተኛው 7-ብኝት ውጤት	1 ተጠናቋል 2 በቤት የሱም 3 ፍቃደኛ እልቻኑም 4 ተቋርጧል	ተሰዋጭ የቃስመጠይቅ ቀጠሮ የተያዘበት ቀን:
የሦስተኛው 7-ብኝት ውጤት	1 ተጠናቋል 2 በቤት የሱም 3 ፍቃደኛ እልቻኑም 4 ተቋርጧል	ተሰዋጭ የቃስመጠይቅ ቀጠሮ የተያዘበት ቀን:
ቃስ መጠይቅ የተካሄደበት ቀን/ወር/ ዓም	----- /-----/-----	መጠይቅ የተጀመረበት ሰዓት:

<b>Age and schooling</b>	
1. እድሜዎ ስንት ነው?	----- አመታት
2. ትምህርት ስንት አመታት ያሕል ተምረው ያውቃሉ?	----- አመታት

**These questions are about the health care facilities nearest you**  
**ከዚህ በታች ያሉት ጥያቄዎች ባካባቢዎ ስላሉ የህክምና ጣብሮች የሚመሰኩቱ ናቸው**

3. ስእርሶ የሚቀርቡት የጤና ጣቢያ በየት ይገኛል?	_____ ሰፍራ/ቦታ
4. ከ 0 እስከ 99 ባለው መስክያ፣ ጤና ጣቢያው ምን ያህል የአገልግሎት ጥራት አለው ብለው ይገምታሉ?	0 እጅግ በጣም ጥሩ 1 በጣም ጥሩ 2 ጥሩ 3 መደበኛ 4 የደክመ 99 ፍቃደኛ አይደሉም
5. ስእርሶ የሚቀርቡት የጤና ማዕከል በየት ይገኛል?	_____ ሰፍራ/ቦታ
6. ከ 0 እስከ 99 ባለው መስክያ፣ ጤና ማዕከሉ ምን ያህል የአገልግሎት ጥራት አለው ብለው ይገምታሉ?	0 እጅግ በጣም ጥሩ 1 በጣም ጥሩ 2 ጥሩ 3 መደበኛ 4 የደክመ 99 ፍቃደኛ አይደሉም
7. ስእርሶ የሚቀርቡት ሆስፒታል በየት ይገኛል?	_____ ሰፍራ/ቦታ
8. ከ 0 እስከ 99 ባለው መስክያ፣ ሆስፒታሉ ምን ያህል የአገልግሎት ጥራት አለው ብለው ይገምታሉ?	0 እጅግ በጣም ጥሩ 1 በጣም ጥሩ 2 ጥሩ 3 መደበኛ 4 የደክመ 99 ፍቃደኛ አይደሉም

9. ከ 0 እስከ 99 ባለው መስክዎ፣ ዛሬ ጤናዎትን በምን ያክል መጠን ያዩታል?	0 እጅግ በጣም ጥሩ 1 በጣም ጥሩ 2 ጥሩ 3 መደበኛ 4 የደካም 99 ፍቃደኛ አይደሉም	
10. ባለፉት አምስት አመታት ውስጥ በጠና የታመሙበት ጊዜ ነበር?	1 yes አዎ 2 no የሰም 99 አሳውቅም/ፍቃደኛ አይደሉም	
11. በቅርብ የታመሙበትን ጊዜ ያስቡና የበሽታዎ ወይንም ቁስል የተሰማዎትን ህመም ይንገሩኝ?	1 ከሳንባ ጋር የተያያዘ( ሳል፣ ትንፋሽ ማጠር) 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> በሽታ ( ሆድ ቁርታት) 3 ትኩሳት ወይንም የመጣል በሽታ አይነት 4 መቀሰል (መድማት, የአጥንት መሰበር) 5 ሴሳ ( ዝርዝር) 99 አሳውቅም/ፍቃደኛ አይደሉም	
12. ስዚ ህመምዎ ወደ ሀኪም ቤት ሂደው ያውቃሉ?	1 አዎ 2 የሰም 99 አሳውቅም/ፍቃደኛ አይደሉም	
መልሱ የሰም ከሆነ ወደ ጥያቄ ቁጥር 15 ያምሩ፡ መልሱ አዎ ከሆነ ወደ ጥያቄ ቁጥር 13 ያምሩ		
13. የትኛው ሀኪም ቤት ነው የሄዱት? ስምና ቦታ	1 ስም (ቦታ) _____	
14. ምን አይነት ሀኪም ቤት ነበር?	1 የመንግስት ጤና ጣቢያ 2 የመንግስት ጤና ማዕከል 3 የመንግስት ሆስፒታል 4 የሚሸን ጤና ጣቢያ 5 የሚሸን ጤና ማዕከል 6 የሚሸን ሆስፒታል 7 የግል ጤና ጣቢያ 8 የግል ጤና ማዕከል 9 የግል ሆስፒታል 10 ሴሳ(ዝርዝር) 99 አሳውቅም	

ክፍል ሐ: ጭንቀትና ድብርትን በተመለከተ ስላሰፈው ህይወትዎ እና በአሁኑ ሰዓት ስላሉት አንዳንድ የጭንቀትና ድብርት ምልክቶች ልንጠይቅዎ እንፈልጋለን። እርስዎ በግልጽ የሚሰጡን መረጃ ተገቢ የሆነ የህክምና አገዛ እንዲደረግልዎት ይረዳል። ስጥያቄዎቹ የሚሰጡን መልስ ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ ነው። ቀጥሎ የተዘረዘሩት የጭንቀት ወይም የድብርት ምልክቶች በብዙ ሰዎች ዘንድ አንዳንድ የተሰመዱ ናቸው። እያንዳንዱን ጥያቄ በጥንቃቄ ካዳመጡ በኋላ ሳሰፈው ሳምንት /ዛሬን ጨምሮ/ ምን ያህል እርሶን እንዳወከዎት ይግለጹ፡

	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፍቃደኛ አይደሉም	
15. ባለፈው ሳምንት ያለምንም ምክንያት ድንገት ውስጥዎን ፍርሃት ፍርሃት ይሰው ነበር	0	1	2	3	99	
16. ባለፈው ሳምንት በፍርሃት ስሜት የተነሳ ምን ያህል አስበዎል	0	1	2	3	99	

	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፍቃደኛ አይደሉም	
17. ባሰፈው ሳምንት የድካም፣ የመዘሰፍሰፍ ወይም ራስዎን የመክበድ ስሜትዎ ምን ያህል አሳስቦታል	0	1	2	3	99	
18. ባሰፈው ሳምንት የመረበሽ ወይም የመፍራት ስሜትዎ ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
19. ባሰፈው ሳምንት ልብዎ በሀይል ወይም ትሱ ትሱ መምታት ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
20. ባሰፈው ሳምንት ሰውነትዎ በፍርሃት ደንቀጠቀጥብዎ ነበር	0	1	2	3	99	
21. ባሰፈው ሳምንት የሰውነትዎ መጨናነቅ ስሜትዎ ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
22. ባሰፈው ሳምንት የራስ ምታት መኖር ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
23. ባሰፈው ሳምንት በአጋጣም መሸበር ወይም ከፍተኛ ፍርሐት ስሜትዎ ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
24. ባሰፈው ሳምንት ተረጋግቶ ያሰመቀመጥ ወይም ሰረፍት የማጣት ስሜትዎ ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
25. ባሰፈው ሳምንት ብርታት/አቅም የማጣት ስሜትዎ ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
26. ባሰፈው ሳምንት በሆነ ባልሆነው ራስዎን ደውቅሱ ነበር	0	1	2	3	99	
27. ባሰፈው ሳምንት በቀሳሱ አልቅስ/ሽ አልቅስ/ሽ የሚል ስሜት ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
28. ባሰፈው ሳምንት የፍትዎት ስሜት ማጣት ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
29. ባሰፈው ሳምንት የምግብ ፍሳግት ማጣት ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
30. ባሰፈው ሳምንት የእንቅልፍ ማጣት ችግር ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
31. ባሰፈው ሳምንት የተስፋ መቀረጥ ስሜትዎ ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
32. ባሰፈው ሳምንት አዝነው ወይም ተክዘው ነበር	0	1	2	3	99	
33. ባሰፈው ሳምንት የብቸኝነት ስሜት ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
34. ባሰፈው ሳምንት ህይወትዎን የማጥፋት ሀሳብ ይመጣብዎ ነበር	0	1	2	3	99	
35. ባሰፈው ሳምንት በስራዎ ደሁን በሌላ ጉዳይ የመጠመድ ስሜት ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	
36. ባሰፈው ሳምንት ሰነገርኝ አብዝተው ይጨነቁ ነበር	0	1	2	3	99	
37. ባሰፈው ሳምንት ሰነገርኝ ሁሉ ስምንም ዓይነት ፍሳግት ማጣት ስሜት ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	

	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፍቃደኛ አይደሉም	
38. ማንኛው ነገር የሚገኘው ወይም የሚሳካው በድካም ነው እያሉ ምን ያህል ተጨንቋል	0	1	2	3	99	
39. ባሰፈው ሳምንት የዋጋ-ቢስነት ስሜትስ ምን ያህል አሳስብዎት ነበር	0	1	2	3	99	

**ክፍል ሙ: ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታን በተመለከተ**

	የሰም	አዎ	
40. ባሰፈት ሦስት ወራት ውስጥ ቤተሰብ ውስጥ በቂ ምግብ አይኖርም ብለው ተጨንቀው ያውቀሱ ወይ?	0	1	
41. ባሰፈት ሦስት ወራት ውስጥ እርሶ ወይንም ቤተሰብዎ ተጨማሪ የምግብ መግዣ ገንዘብ ሳይኖረት ወይም ሳይኖራችሁ ምግብ ያሰቀበት ጊዜ ነበረ ወይ?	0	1	
42. ባሰፈት ሦስት ወራት ውስጥ በምግብ ወይንም በገንዘብ እጥረት ምክንያት የሚበሉትን የምግቦች አይነት ቁጥር ቀንሰው ያውቃሉ ወይ?	0	1	
43. ባሰፈት ሦስት ወራት ውስጥ ልጆችዎ በምግብ ወይንም በገንዘብ እጥረት ምክንያት በቂ ምግብ ያልበሉበት ጊዜ ነበረ ወይ?	0	1	
44. ባሰፈት ሦስት ወራት ውስጥ በገንዘብ ወይም በምግብ እጥረት ምክንያት እርሶ ወይንም ቤትዎ ውስጥ ያሉ በቀን የሚበሉት ጊዜዎች ቀንሰው ያውቃሉ ወይ?	0	1	
45. ባሰፈት ሦስት ወራት ውስጥ በገንዘብ ወይም በምግብ እጥረት ምክንያት ሙሉ ቀን ያልበሉበት ጊዜ ነበረ ወይ? አስ	0	1	
46. ባሰፈት ሦስት ወራት ውስጥ ምግብ ለመግዛት ገንዘብ ወይንም ምግብ ጠይቀው ያውቀሱ ወይ?	0	1	
47. የግልዎ የሆነ ቤት አለዎት	0	1	
48. ለእርሻ ወይም አትክልት የሚሆን የግል ደዘታ መራት አለዎት	0	1	
49. በቤትዎ ብስክሌት አለ	0	1	
50. ራዲዮስ አለ	0	1	
51. ቤታችሁ ሴሲክትሪክ አለው	0	1	
52. በራ አለዎት	0	1	
53. ሳም አለዎት	0	1	
54. ዶሮ አለዎት	0	1	
55. ፍየል ወይም በግ አለዎት	0	1	
56. ሞባይ ወይም ሴላ ስልክ አለዎት	0	1	
57. ቴሌቪዥን አለዎት	0	1	
58. አህያ አለዎት	0	1	
59. ፈረስ ወይም በቅሱ አለዎት	0	1	
60. ማንጎ፣ ቡና፣ ፓፓያ የመሳሰሉት አለዎት	0	1	
61. ቴፕ	0	1	
62. የቤታችሁ ወሰል ምንድን ነው	1. አፈር	2. ጣውሳ	3. ልሾ/ሲሚንት
63. የቤታችሁ ጣራ ምንድን ነው?	1. ቅርቅሮ	2. ሣር	3. ሲምንት
64. የቤታችሁ ግድግዳ ምንድን ነው?	1. ጭቃ	2. ጡብ/ሲሚንት	3. አንጨት

65. የመጠጥ ዉሃ የሚያገኙት ክረት ነዉ?	1. ክባንባ	2. ከተጠበቀ ምንጭ ወይም ጉድጓድ	3. ካልተጠበቀ ምንጭ ወይም ጉድጓድ	4. ከወንዝ	
66. ምነ እ ደነት ስንተ ቤት ሰበዎት		1. የግል ስንተ ቤት	2. የጋራ ስንተ ቤት	3. ሚዳ ላይ ነዉ የሚጠቀሙበት	

**ክፍል ሠ: አስጨናቂ ገጠመኞችን በተመለከተ፣ ከዚህ በፊት ቃስ መጠይቅ ስተደረጉ ባሰፈው 6 ወር ውስጥ የሚከተሉት ሁኔታዎች ተከስተው እንደሆነ ደጠይቁ ከዚህ በፊት ቃስ መጠይቅ ላልተደረጉ በሂወት ዘመናቸው የሚከተሉት ሁኔታዎች አጋጥሟቸው እንደሆነ ደጠይቁ**

	የሰም	አዎ	ፍቃደኛ አይደሉም	
67. መጠሰያ ማጣት	0	1	99	
68. ምግብ ወይም ውሃ ማጣት	0	1	99	
69. ምንም ዓይነት ህክምና ያልተደረገሰት ህመም ነበረብዎ	0	1	99	
70. የግል ንብረትዎ መውደም ወይም መወረስ	0	1	99	
71. በጦርነት ወይም ውጊያ ውስጥ መሳተፍ/በተሰይም በሮምብና መድፍ የታገዘ/	0	1	99	
72. በአደገኛ ሁኔታ አካባቢውን እንዲሰቁ መገደድ	0	1	99	
73. ተደባድበው ያውቃሉ	0	1	99	
74. በጨቤ መወጋት ወይም በሰላ ስለት /ሰምሳሴ ገጅራ/ መቆረጥስ	0	1	99	
75. በአስር ወይም ምርኩ የተነሳ አካላዊና አዕምሮአዊ ስቃይ ደርሶብዎታል	0	1	99	
76. በጦርነት ወይም በፍንዳታ የተነሳ ከባድ የአካል ጉዳትስ ደርሶብዎታል	0	1	99	
77. አስር ቤት ታስረው ያውቃሉ	0	1	99	
78. የግዳጅ ስራ /ልክ እንደ እንስሳ ወይም እንደ ባሪያ/ እንዲሰሩ ተደርገው ያውቃሉ	0	1	99	
79. በግዳጅ ወይም በስርቆት ገንዘብዎ ወይም ንብረትዎ ተዘርፎ ያውቃል	0	1	99	
80. እንደን ፅንሰ-ሃሳብ እንዲቀበሉት በሌሎች ግሰሰዎች በተደጋጋሚ ተሰብከው ያውቃሉ	0	1	99	
81. ሰመሽሽ ሲሉ ተደብቀው ያውቃሉ	0	1	99	
82. መታገት ወይም ታፍኖ መወሰድስ	0	1	99	
83. ከቤተሰብዎ አባላት ተገዶ የመሰየት አጋጣሚስ ነበረብዎ	0	1	99	
84. ራሳን ፈልገው እንዲቀብሩ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
85. ከሌሎች ሰዎች እንዲሰዩ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
86. ሲሳ ሰው እንዲክድዎትና ሰሞት ወይም የማቀሰል አደጋ እንዲያጋልጥዎት ተገዶ ያውቃል	0	1	99	
87. የሞተበዎትን ሰው እንዲይቀብሩ ተከስተው ያውቃሉ	0	1	99	
88. የሙታንን ቅሬት ወይም መካነ-መቃብር እንዲያወድሙ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
89. በቤተሰብዎ አባል ወይም ኃይኛዎ ላይ አካላዊ ጉዳት እንዲያደርሱ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	

	የሰም	ሕፃ	ፈቃደኛ ስደደሱም	
90. ዘመድ ወይም ንደኛ ባልሆነ ሰው ሳይ አካላዊ ጉዳት እንዲያደርሱ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
91. የሴሳ ሰውን ንብረት ወይም ይዘታ እንዲያወድሙ ወይም እንዲያጠፉ ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
92. የቤተሰብም አባል ወይም ንደኛዎን እንዲከዱ ብሎም ሰሞት ወይም ስኬት አካላዊ ጉዳት እንዲያጋልጡት ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
93. በሴሳ ሰው ሳይ (የቤተሰብም አባል ወይም ንደኛዎ ያልሆነ ሰው) እንዲከዱ ብሎም ሰሞት ወይም ስኬት አካላዊ ጉዳት እንዲያጋልጡት ተገደው ያውቃሉ	0	1	99	
94. በግጭት ወይም በረብሻ የትዳር አጋርዎ ተገድሎታል	0	1	99	
95. በግጭት ወይም በረብሻ ልጅዎን ተገድሎታል	0	1	99	
96. በግጭት ወይም በረብሻ ሴሳ የቤተሰብ አባል (ልጅ ወይም የትዳር ንደኛ ያልሆነ) ተገድሎታል	0	1	99	
97. የትዳር ንደኛዎ ታግተውብዎት ወይም የደረሱበት ጠፍቶ ያውቃል	0	1	99	
98. ልጅዎት ታግተውብዎት ወይም የደረሱበት ጠፍቶ ያውቃል	0	1	99	
99. ሴሳ የቤተሰብ አባል (ልጅ ወይም የትዳር ንደኛ ያልሆነ) ታግተውብዎት ወይም የደረሱበት ጠፍቶ ያውቃል	0	1	99	
100. በጦርነት ወይም በፍንዳታ የተነሳ የቤተሰብም አባል ወይም ንደኛዎ ሳይ የደረሰ ከባድ የመቀሰሰ አደጋ ነበር ወይ	0	1	99	
101. አንድ ግሰሰብ ጭንቅሳቱን ወይም ሴሳ አካሉን ሲደባደብ አይተው ያውቃሉ	0	1	99	
102. ሰው በግርፍት፡-ኤሌክትሪክ ወዘተ በመሳሰሉት ስቃይ ሲደርስበት አይተው ያውቃሉ	0	1	99	
103. ከሳይ ከተዘረዘረት አስቃዊ ገጠመኞች በተጨማሪ በህይወት ዘመንዎ አጋጥሞዎት የሚያውቅ በጣም አስፈሪ ወይም ስህይወትዎ አስጊ ነገሮች ነበሩ ወይ				
ካሉ .....				
.....				

<b>STRESSFUL EVENTS</b>				
አስጨናቂ ገጠመኞችን በተመለከተ፣ ቃስ መጠይቅ ለሚደረጉ ሁሉ				
የሚከተሉት ሁኔታዎች ባለፈው 6 ወር ውስጥ ተከስተው እንደሆነ ይጠይቁ				
	የሰም	ሕፃ	ፈቃደኛ ስደደሱም	
104. እርሶ ወይንም ከቤተሰብም መሀል ሥራ ማጣት	0	1	99	
105. እርሶ ወይንም እቤት ውስጥ የምኖሩ ቤተሰብ በጠና መታመም	0	1	99	
106. በገንዘብ አጥረት ምክንያት የሰት ተሰት አስፈላጊ ነገሮች አስመሳካት	0	1	99	
107. እርሶ ወይንም እቤት ውስጥ የምኖሩ ቤተሰብ የገንዘብ እዳ ወስጥ መግባት	0	1	99	
108. ከሰው ጋር ተሰዳደቦ መጣሳት	0	1	99	
109. እረሶ ወይንም ቤት መዘረፍ	0	1	99	
110. ድብድብ ውስጥ መግባት ወይንም ሰው ሲደባደብ መመልከት	0	1	99	

	የሰም	ሕዎ	ፈቃደኛ ስድስት	
111. ቤተሰብ ውስጥ ሞት መከሰት	0	1	99	
112. ህግ ከመጣስ የትያያዙ ችግሮች	0	1	99	
113. ስደት ቤት መግባት	0	1	99	
114. ሌሎች ደጋጠሞች ስለጤናዎ ገጠመኛች	0	1	99	
Specify ማብራራያ-----				
-----				
-----				

<b>ክፍል ረ: የድህረ-ሕሰቃዊ ገጠመኛ ምልክቶች</b>						
<b>ሰዎች መጥፎ ነገሮች በህይወታቸው ከገጠሟቸው ወይም ስለሰቃዊ ነገሮችን ከተመሰከቱ የሚከተሉት የሰነ-ልቦና ችግር ምልክቶች ሲታዩባቸው ይችላሉ። እያንዳንዱን ምልክት በጥንቃቄ ካደመጡ በኋላ እነዚህ ምልክቶች ባለፈው ሳምንት እርሶን ምን ያህል እንዳስጨነቁዎት ይጠቁሙ።</b>						
	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፈቃደኛ ስድስት	
115. ባለፈው ሳምንት የሕሰቃዊ ነገሮች/ድርጊቶች ትውስታ መደጋገም እርሶን ምን ያህል ስለጨነቁት ነበር	1	2	3	4	99	
116. ባለፈው ሳምንት ስለሰቃዊ ድርጊት ደደገማል ብሎ ማሰብ እርሶን ምን ያህል ስለጨነቁት ነበር	1	2	3	4	99	
117. ባለፈው ሳምንት ተደጋጋሚ የሆነ ቅዠት መኖር እርሶን ምን ያህል ስለጨነቁት ነበር	1	2	3	4	99	
118. ባለፈው ሳምንት ከሰዎች የመነጨ ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል ስለጨነቁት ነበር	1	2	3	4	99	
119. ባለፈው ሳምንት ስሜት ማጣት እርሶን ምን ያህል ስለጨነቁት ነበር	1	2	3	4	99	
120. ባለፈው ሳምንት ሆደ-ባሻ መሆን፣ በቀላሉ መከፋት ወይም መቆጣት እርሶን ምን ያህል ስለጨነቁት ነበር	1	2	3	4	99	
121. ባለፈው ሳምንት ሰነገሮች ትኩረት የመስጠት ችግር መኖር እርሶን ምን ያህል ስለጨነቁት ነበር	1	2	3	4	99	
122. ባለፈው ሳምንት እንቅስፍ ማጣት ችግር መኖር እርሶን ምን ያህል ስለጨነቁት ነበር	1	2	3	4	99	
123. ባለፈው ሳምንት ሰዎች ይከታተሉኛል ብሎ መስጋት እርሶን ምን ያህል ስለጨነቁት ነበር	1	2	3	4	99	
124. ባለፈው ሳምንት ግልፍተኛ ወይም ነጭናጫ በመሆኖ ምን ያህል ስለጨነቁት ነበር	1	2	3	4	99	
125. ባለፈው ሳምንት ስለሰቃዊ ድርጊቶችን ሲያስታውሱ የሚችሉ ነገሮችን /ድርጊቶችን/ ለመከላከል ይሞክሩ ነበር	1	2	3	4	99	

	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፍቃደኛ አይደሉም	
126. ባሰፈው ሳምንት አስቃዊ ድርጊቶችን መደም ሁኔታዎች ለማስታወስ አስመቻል ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
127. ባሰፈው ሳምንት በዕለታዊ ክንዋኔዎች ላይ ብዙም ፍላጎት አላሳየ እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
128. ባሰፈው ሳምንት የወደፊት ተስፋ ማጣት ስሜት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
129. ባሰፈው ሳምንት መጥፎ ገጠመኝን ሲያስታውሱ የሚችሉ ሃሳቦች ወይም ስሜቶችን ለማስወገድ ሞክረው ነበር	1	2	3	4	99	
130. ባሰፈው ሳምንት መጥፎው/ዘግናኙ ድርጊት ሲታወስዎ የሚያሳዩት መንፈሳዊና አካላዊ ሰውጥ መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፍቃደኛ አይደሉም	
131. ባሰፈው ሳምንት ቀደም ከነበረዎ ችሎታ የቀነሰ መምሰል እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
132. ባሰፈው ሳምንት ከአዳዲስ ሁኔታዎች ጋር ራስን በቀላሉ የማሳመድ ችግር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
133. ባሰፈው ሳምንት የድካም ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
134. ባሰፈው ሳምንት የሰውነት ሕመም ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
135. ባሰፈው ሳምንት አካላዊ መታወክ እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
136. ባሰፈው ሳምንት የማስታወስ ችሎታ መቀነስ እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
137. ባሰፈው ሳምንት ቀደም ብሎ የሠራትን ሥራ ሲሳ ሰው አስኪነግረዎት ድረስ አስማስታወስ ምን ያህል አስቸግሮት ነበር	1	2	3	4	99	
138. ባሰፈው ሳምንት በነገሮች ላይ አትኩሮት ያስመስጠት ችግር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
139. ባሰፈው ሳምንት ሁለት ስብዕና ኖሮዎት: አንዱ እርሶም የሚያደርገትን ይመስከታል/ ይከታተላል/ እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
140. ባሰፈው ሳምንት የዕለታዊ ክንዋኔዎችን ማቀድ አስመቻል እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
141. ባሰፈው ሳምንት ስሆነው ነገር ሁሉ ራስዎን ይወቅሱ ነበር	1	2	3	4	99	
142. ባሰፈው ሳምንት ከመጥፎው አደጋ በመትረፍዎ የሚሰማዎ የፀፀት ስሜት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
143. ባሰፈው ሳምንት ተስፋ መቀረጥ ስሜት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	



	በፍጹም	በመጠኑ	በከፍተኛ	በጣም ከፍተኛ	ፍቃደኛ አይደሉም	
144. ባለፈው ሳምንት በገጠመዎ አሰቃቂ ድርጊት የተነሳ የመሸማቀቅ/ማፈር ስሜት እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
145. ባለፈው ሳምንት የደረሰብዎትን ችግር ሰዎች አይደረዱልኝም ብለው ማሰብ እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
146. ሰዎች ይጠሱኛልን የሚል ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
147. ባለፈው ሳምንት የሚተማመኑበት ወይም ሃሳብዎን የሚያካፍሉት ሰው ያሰዎ አይመስሉትም ነበር	1	2	3	4	99	
148. የሚያምኗቸው ሰዎች የከዳዎት ይመስልዎታል	1	2	3	4	99	
149. ባለፈው ሳምንት ባጋጠመዎ ነገር የተነሳ የበታችነት ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል አስጨንቆት ነበር	1	2	3	4	99	
150. በሴቶች ሰዎች ያልታሙት ምን ያህል ይመስሉት ነበር	1	2	3	4	99	
151. ሴቶችን ሰማገዝ ብርታት የማጣት ስሜት	1	2	3	4	99	
152. ባለፈው ሳምንት መጥፎ ድርጊት/ች ስምን ሲደርሱብዎ እንደቻሉ ብዙ ጊዜ ማስላላት	1	2	3	4	99	
153. በዘግናኝ ድርጊቶች ውስጥ ያሰፉ እርሶ ብቻ እንደሆኑ ማመን/ማሰብ	1	2	3	4	99	
154. ባለፈው ሳምንት የበቀሰኝነት ስሜት መኖር እርሶን ምን ያህል ተፈታትኛት ነበር .	1	2	3	4	99	


<b>ክፍል ሸ: የአዋቂ ሰውን የነርቭ ችግርን በተመለከተ</b>					
	አይደሉም	አዎ	አሳውቅም	ፍቃደኛ አይደሉም	
155. በአደጋ የተነሳ ወይም ጭንቅሳትዎን ተመተው ራስዎን ስተው ያውቃሉ	0	1	88	99	
156. እጅዎን የመደንዘዝ ስሜት አሰብዎ	0	1	88	99	
157. እግርዎን የመደንዘዝ ስሜት አሰብዎ?	0	1	88	99	
158. የሚጥል በሽታ ኖሮት ያውቃል	0	1	88	99	
159. አልፎ አልፎ የሚከሰት የክንድ መዛል/መድከም/ አጋጥሞት ያውቃል	0	1	88	99	
160. አልፎ አልፎ የሚከሰት እግርዎ መዛል/መድከም/ አጋጥሞት ያውቃል	0	1	88	99	
161. በክንድዎ ወይም በእጅዎ ላይ ቋሚ የሆነ ድካም ወይም ዘሰት አሰብዎ	0	1	88	99	
162. በፊታዎ ላይ ቋሚ የሆነ ዘሰት/መዛባት አሰብዎ	0	1	88	99	
163. በጫማዎ ወይም በእግርዎ ላይ የቆዩ ዘሰት/ድካም አሰብዎ	0	1	88	99	
164. የዓይን ብክታ አሰብዎ	0	1	88	99	

165. ስክፍታ የሚቆይ የዓይን ግርዶሽ ኑሮት ያውቃል	0	1	88	99
166. እግርዎ ወይም እጅዎ አንዳንድ ተንቀጥቆሞ ያውቃል	0	1	88	99
167. ዕቃዎን ሰማንሳት ወይም ስመዎዝ ሲሞክሩ እጅዎ እየተንቀጠቀጠ አስቸግሮዎት ያውቃል	0	1	88	99
168. የመናገር ችግር አጋጥሞት ከጊዜ በኋላ ደህና የሆኑበት አጋጣም ነበር	0	1	88	99
	አይደለም	አዎ	አሳውቅም	ፍቃደኛ አይደለሁም
169. ሰረጅም ጊዜ የቆየ የመናገር ችግር አሰብኛለሁ	0	1	88	99
170. ሲሄዱ ያነክሳሉ	0	1	88	99
171. ሁል ጊዜ የሚኖር የወገብ ህመም አሰብኛለሁ	0	1	88	99
172. ሁል ጊዜ የሚኖር አንገት ህመም አሰብኛለሁ	0	1	88	99
173. ሰደ ፊትዎ ላይ የሚሰራጭ ህመም አሰብኛለሁ	0	1	88	99
174. ሲቆጣጠሩት የማይችሉት መንቀጥቀጥ/መውረር/ በፊትዎ ላይ አሰብኛለሁ	0	1	88	99
175. ከእንቅስቃሴዎ የሚቀሰቅስ የእጅ ህመም ኖሮት ያውቃል	0	1	88	99
176. ተደጋጋሚ የሆነ የሽንት ወይም ሠገራ መቆጣጠር ችግር አሰብኛለሁ	0	1	88	99

177. እዚ የሚታየው የሥዕላዊ መግለጫ መሰላሰል በእርሶ ቀበሌ ውስጥ ነዋሪዎችን እንደሚመስል ያስቡና እሱን በተመሳከተ ጥያቄ እጠይቅጣለሁ።

ሥዕሉ መሰላሰል ጫፍ የሚያመለክተው በዚ ቀበሌ ውስጥ ያሉ ህብትም -ገንዘብና ቤት ያላቸውን ያመለክታል። መሰላሰሉ ሥር ደሞ በዚ ቀበሌ ውስጥ ያሉ ድሃ ወይም ገንዘብና ቤት የሌላቸውን ሰዎችን ይመለከታል። ወደ መሰላሰሉ ጫፍ መቅረብ ወደ ገንዘብ ወይም ቤት ያላቸው ሰዎችን መቅረብ ያመለክታል። ወደ መሰላሰሉ ሥር መቅረብ ወደ ደሞ ድሃነት ወይም ገንዘብና ቤት የሌላቸውን ሰዎችን መቅረብን ያመለክታል።

ባሁኑ ጊዜ የሕወት ደረጃ በቀበሌዎት ካሉ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር ብለው የሚያስቡትን የሥዕሉ መሰላሰል ደረጃ ላይ በ X ያስምሩበት ። ቁጥሩን በወረቀቱ ያስፍሩበት



178. የተስደዩ የምርጫ ሙከራዎችን በተመለከተ፡፡ **DISCRETE CHOICE EXPERIMENT**

አሁን ስምንት ካርዶች አሳይታሉ፡፡ እያንዳንዱ ካርድ ስለ ሁለት ጤና ጣቢያ የሚገልጽ ነው፡፡ አሁን በጤና ቢታመሙ ብለው ያስቡና የትኛው የጤና ጣቢያ ውስጥ ቢታከሙ እንደሚመርጡ ይንገሩ፡፡ ሁለቱንም ጤና ጣቢያ አስመጠቀም ምርጫ አሱት፡፡ በነዚህ ጥያቄዎች ላይ ትክክል ወይም የተሳሳተ መልስ የሰም፡፡ ከነዚህ ጥያቄዎች ማወቅ የምንፈልገው ምን ያህል ጤና ጣቢያ ውስጥ መታከም አስፈላጊ ነው ብለው የሚያምኑበትን ነገሮች ሰማይት ነው፡፡

ሁለቱንም ጤና ጣቢያ አስመጠቀም ምርጫ አሱት፡፡ በዚህ ጥያቄ ላይ ትክክል ወይም የተሳሳተ መልስ የሰም፡፡

	ጤና ጣቢያ (ሀ)	ጤና ጣቢያ (ሰ)	ወደ ሁሉም አስረድም	ፍቃድ አይደለም
ካርድ1	1	2	3	99
ካርድ2	1	2	3	99
ካርድ3	1	2	3	99
ካርድ4	1	2	3	99
ካርድ5	1	2	3	99
ካርድ6	1	2	3	99
ካርድ7	1	2	3	99
ካርድ8	1	2	3	99

ከነዚህ ጥያቄዎች ማወቅ የምንፈልገው ምን ያህል ጤና ጣቢያ ውስጥ አስፈላጊ ብለው የሚያምኑበትን ነገሮች ሰማይት ነው፡፡

ስዕሊን ተርብው ስምደርገው ሰው፡፡ የተጠቀሙትን የካርድ አይነቱን ቁጥር ያስምሩበት 1 2 3 4 5  
 INTERVIEWER: PLEASE CIRCLE THE VERSION NUMBER USED: 1. 2. 3. 4. 5

መጠነሰብ				
አባት	ክብደት		ቁመት	

አመሰግናለሁ!!